

**በጎንደር ክፍለ ሀገር ከወልቃይት ጠገዬና ጠለምት የአማራ ማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ!!**

በወልቃይት ጠገዬና ጠለምት ሕዝብ ላይ ወራሪውና ደም ጠጭው የህወሃት ፀረ-ሕዝብ ቡድን ጀግኖችን እያሳደዱ መግደል ማሰደድና ሀብታቸውን መዘረፍ የጀመረው ከዛሬ 40 ዓመት በፊት ቢሆንም የሚፈፀምባቸውን ግፍ በልባቸው አምቀው በመያዝ ጊዜና የሕግ የበላይነት ሲሰፍን በሕግ እንፋረዳለን ብለው ዝምታን የመረጡ ቢሆንም ተስፋፈው የሕወሃት ቡድን ማንኛውንም ጉዳይ ለማሰፈፀምም ሆነ ለመማር በትግርኛ ነው እናንተም ትግሬዎች ናችሁ ትግሬ አይደለንም የምትሉ አባይን ተሻግራችሁ ትሄዳላችሁ እንጅ አማራዎች ነን እያላችሁ በትግራይ ክልል መኖር አትችሉም በማለት አካባቢውን ያቀኑትን ተወላጆች አሳዶ ከአካባቢው እንዲጠፉ ማድረጉ ይታወቃል።በእንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍ እንዲሉ ሀብት ንብረታቸውን ተዘርፈው ተወልደው ያደጉበትን አጥቢያቸውን ለቀው ሄደው ተሰደው ከሚኖሩበት የጎረቤት አካባቢ ሰላዮችን በመላክና አፋኞችን አሰማርቶ የግድያ ወንጀል ላይ ተሰማርቷል።በዚህ ባሳለፍናቸው ሁለት ቀናት ውስጥም ሮጠው ያልጠገቡ የጎልማሳነት ዘመናቸውን ተደብቀው ለማሳለፍ ወደ አርማጭሆ ሄደው ከሚኖሩበት ገዳይ ኃይል በማሰማራት አካባቢው በተማረ የሰው ኃይልም እንዲደኸይ ለማድረግ ባለው እቅድ መሠረት ሁለት ቀምበጥ የወልቃይ ወጣቶችን ገድሏል።

እነሱም 1/ ዘውዱ ገብረእግዚአብሔር ዓለማየሁ እና 2/ ሙላው ከበደ ውብነህ ሲሆኑ በህወሃት አረመኔ የአጋዚ ጦር ግፍ ተፈጽሞባቸዋል።የተገደሉት ወንጀል ፈጽመው ወይም ጥፋተኛ የሚያደርጋቸው ክስ ቀርቦባቸው ሳይሆን በትግርኛ አንማርም፣ጉዳያችን ለማስፈፀም ማመልከቻ በትግርኛ አንጽፍም፣አማራዎች ነን፣ድንበራችን ተከዜ ነው፣እናንተ መጣችሁ-በን እንጅ እኛ አልመጣንባችሁም በማለታቸው ብቻ ነው ይህን የመሰለ ዘግናኝ ግፍ የተፈፀመባቸው።እነዚህ ሁለት ወጣቶች ከልጅነታቸው ጀምሮ በሳል አርቀው የሚያስተውሉና በትምህርታቸው ጎበዞች፣ሳቂተኛዎች ቁምነገረኛና ታማኞች ነበሩ።

**\*\*ዘውዱ ገብረእግዚአብሔር ዓለማየሁ፡-ወልቃይት ቃብትያ ሻሃሽም ሚካኤል በሚባል ተወልዶ ያደገ እድሜው በ30ዎቹ ገደማ ሲሆን እስከ ስድስተኛ ክፍል በዚህ ቦታ የተማረ ገና የአራተኛ ክፍል ተማሪ እያለ እንግሊዘኛን አቀላጥፎ የሚነገረው ዘውዱ እኔ አማራ ነኝ በትግርኛ አልማርም በማለት እናት አባቱን ጥሎ ወደ ጎንደር በመሄድ ፋሲለደስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ከ7ተኛ እስከ 12ተኛ ከተከታተለ በኋላ በተከታታይ በነበረበት ህመም ምክንያት ትምህርቱን አቋርጦ ወደ ግብርና ገባ። ተወልዶ ባደገበት መሬት የሚያርሰው አጥቶ በትግሬ ተወር እስከ ሱዳን ድረስ ሄዶ መሬት በመከራየት የሰሊጥና ጥጥ ማሻሻ ያመርት ነበር።ማንነቱ ይመለስልኝ እኔ ትግሬ አይደለሁም አማራ ነኝ በማለቱ ነብስ ገዳዩና ወራሪው ወያኔ ህወሃት ሊያሰረው ሲሞክር ከእስራት አምልጦ ወደ ወገኖቹ አርማጭሆ ውስጥ ገብቶ ህወሃትን ሲፋለም የነበረ ጀግና ነበር።\*\*እኛ ሞተን የወልቃይት ጠገዬና ጠለምት ሕዝብ ሲቃይና መከራ እሰራት ሞት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማብቃት አለበት በማለት እንደ ክርስቶስ ለወገኖቹ ውድ የሕይወት ዋጋ ከፍሎ አለፈ ቤዛ ሆነ\*\*።**

**\*\*ኢኮኖሚስቱ አደራ ተቀባዩ ፤ታማኙ የወገን አለኝታው ከኔ በፊት ለወልቃይት ጠገዬና ጠለምት ሕዝብ ያለው የትግል አጋሩ ሙላው ከበደ ውብነህ፡-በዚህ ቦታብትያ የተወለደ ሲሆን እድሜው ገና በ30ዎቹ አካባቢ ሲሆን በ1998 ዓ/ም በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ፔዳጎጂ ካምፓስ በኢኮኖሚክስ የመጀመርያ ዲግሪውን ያገኘና ተወልዶ ባደገበት አካባቢ በሁመራ ከተማ ሲሰራ የነበረ አማራ ነኝ በማለቱ በወያኔ ከሥራ የተሰናበተ ሲሆን የአባቱን ፈለግ በመከተል ወደ እርሻና ንግድ ገባ። በመጨረሻ ግን ለምን አማራ ነን አላችሁ ተብለው ጓዶቹ እን ኮ/ሎኔል ደመቀ ዘውዱ፤አታላይ ዛሬ፤ጌታቸው አደመ፤መብራቱ ጌታሁን፤አለን ሻማ፤ነጋ ባንቲሁን፤አዲሱ ሰረበ፤ንግሥት ይርጋ፤ጎይቶም አማረ፤አሊጋዝ አየለ፤ባየው ካሴ፤ጥላ ኃይሉ፤ሰለሞን ግዛቴ፤ሊላይ ብርሃኔ፤በጠኝ አረር፤መሀመድ ያሲን፤አዛውንቱ የ70 አመት ሽማግሌ መኮንን ደስታ፤ሰፊሁን አበበ፤ዳኘው አቸነ፤ተሻገር ወልደሚካኤል፤የሐንስ ጠጋ፤አባተ ነጋ፤ዘውዱ ነጋ፤ገብረመስቀል ማማይ፤ወረታው አዛናው እና እንዲሁም እጅግ በርካታ የጎንደርና አካባቢው፤የባህርዳርና ባህርዳር አካባቢ ወጣቶች ጎልማሳዎች ጭምር በወያኔ ማጎርያ በሲኦል እስር ቤት የሚገኙ ብዙ አማራዎች የመገኘታቸው ሁኔታ ሕሊናው ሊቀበለው ባለመቻሉ ቤት ንብረቱን ጥሎ በአጠቃላይ ከወያኔ የሚደርስበትን ማንኛውንም ጥቃት ለመከላከልና አማራነቱን ለማስከበር ዱር ቤቴ ብሎ የወጣ ጀግና ከዘውዱ ጋር በመሆን ከወያኔ(ህወሃት)ወታደሮች ጋር ተፋልመው ታሪክ ሠርተው አለፉ።**

ተወልደው ባደገባት ሀገራቸው ባልጠገቡባት ወልቃይት ልዩ ቦታ ።**ቃብታያ ወልቃይት በክብር ፤በነፃነት የማልኖርብሽ መንደር ከሆንሽ ሞቼ በክብር አጽሜ የሚያርፍብሽ የክብር መቃብራ ትሆኛለሽ”**በማለት በ10/04/2009 ዓ/ም ከቀኑ7.00 ገደማ የቀብር ስነስራታቸው ተፈጽሟል።እነዚህ ሁለት ወጣት ጀግኖች የጀመሩትና የሕይወት ዋጋ የከፈሉበት ትግል ተጠናክሮ ይቀጥላል።የወልቃይት ጠገዬና ጠለምት አማራ ማንነት ጥያቄ በቅርቡ ይመለሳል።የወልቃይት ጠገዬና ጠለምት ሕዝብ አማራ ነው፤የአማራ ማንነት በቅርቡ ይመለሳል፤ድንበራችን ተከዜ ነው!!

ታጋይ(ጀግና) ይሞታል ትግሉ ግን አይሞትም!!